

የክፍል ማዘለል (አክሲዮኖች)

የአሌክሳንደሪያ ከተማ የሕዝብ ት/ቤቶች ባርድ የእያንዳንዱን ተማሪ አንድ ወጥ እና ቀጣይነት ያለው እድገት ለማረጋገጥ ይሰራል እና እያንዳንዱ ተማሪ ሊደርስ የሚችልበት ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ ያልማል። ይህ የአሰራር ሂደት በፕሮግራሞችና ትምህርት ክፍል ካሉበት የክፍል ደረጃ በላይ በትምህርት ሂደት ከፍ ባለ ደረጃ እንዲመደቡ የማድረግ የክፍል ማዘለል (አክሲዮኖች) አሰራር የሚያካትት ነው። የሥርዓተ ትምህርቱ እና የጊዜ ሰሌዳው የሁሉም የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ት/ቤቶች ለተማሪዎች የክፍል ማዘለል እድል ይሰጣል። የተማሪው የጊዜ ሰሌዳ ለማዘጋጀት ከክፍል ደረጃ በላይ ለሚሰጥ ትምህርት የማዘጋጀት ስራ በምክክር የሚከናወን ይሆናል የአካዳሚክ ችሎታ፣ ያለፈው የአካዳሚ ውጤት፣ እና የማህበራዊና የስሜት እድገት ክልዩ ችሎታ እና የሰጠታ ፕሮግራሙ አስተባባሪ፣ የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ ፣ የትምህርት ቡድን፣ ተማሪው፣ እና የእርሱ/እርሷ ወላጆች/አሳዳጊዎች ።

ተማሪው ክፍል ለማዘለል(አክሲዮኖች) ውሳኔ ለመስጠት ስለሚያስፈልገው መስፈርቶችና ሁኔታዎች በIKEB-R ክፍል የማዘለል ደንቦች ተገልጿል።

ክፍል ማዘለል (አክሲዮኖች) በአንደኛ ደረጃ እና በሁለተኛ ደረጃዎች በሚከተሉት ሁኔታ ሊከናወን ይችላል፤

1. አንደኛ ደረጃ ፤

- A. በክፍል ደረጃ ላይ የተመሰረተ፣ በተለምዶ “ክፍል ማሳለፍ” በሚል ይታወቃል።
- B. በአንድ የትምህርት ዓይነት ማዘለል፣ እና
- C. እድሜያቸው ያልደረሱ ወደ አንደኛ ክፍል ማስገባት

የአንደኛ ደረጃ ተማሪ ክፍል ማዘለል(አክሲዮኖች) ውሳኔ አሰጣጥ በቡድን የሚከናወን ይሆናል። የውሳኔ ሰጪ ቡድን ርዕሰ መምህር፣ የልዩ ችሎታ እና የሰጠታ ፕሮግራሙ አስተባባሪ፣ የተማሪው ወላጅ/ አሳዳጊ እና የተማሪውን የትምህርት ቡድን ይይዛል። ይህም የሚያካትተው የተማሪውን የወቅቱ አስተማሪ፣ የልዩ ችሎታ እና የሰጠታ ፕሮግራሙ ተወካይ፣ የት/ቤት ሳይኮሎጂስት፣ የትምህርት ቤት አማካሪ፣ የልዩ ትምህርት እና የእንግሊዘኛ ቋንቋ(EL) ባለሙያ (አስፈላጊ ከሆነ) እና የሚሄድበት ክፍል አስተማሪ(ዎች) ነው።

2. ሁለተኛ ደረጃ ፤

- A. በክፍል ደረጃ ላይ የተመሰረተ፣ በተለምዶ “ክፍል ማሳለፍ” በሚል ይታወቃል።
- B. በአንድ የትምህርት ዓይነት ማዘለል

የክፍል ማዘለል(አክሲዮኖች) ውሳኔዎች የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች አሁኑ ካሉበት ክፍል በቀጣዩ ክፍተኛ ክፍል እንዲከታተሉ የመመደብ ስራ በቡድን የሚከናወን ይሆናል። የውሳኔ አሰጣጥ ቡድን የሚያካትተው የልዩ ችሎታ እና የሰጠታ ፕሮግራሙ አስተባባሪ፣ የተማሪው ወላጅ/ አሳዳጊ፣ እና የተማሪው የትምህርት ቡድን ነው። ይህም የሚያካትተው የተማሪው የወቅቱ አስተማሪ፣ የልዩ ችሎታ እና የሰጠታ ፕሮግራሙ ተወካይ፣ የት/ቤት ሳይኮሎጂስት፣ የትምህርት ቤት አማካሪ፣ የልዩ ትምህርት እና የእንግሊዘኛ ቋንቋ (EL) ባለሙያ (አስፈላጊ ከሆነ) እና የሚዛወርበት ክፍል አስተማሪ(ዎች) ነው።

ከዘጠነኛ ክፍል ያነሰ ክፍል ደረጃ ያሉ ተማሪ በ9-12 ክፍል የሚሰጥ ኮርስ ክሬዲት በሚገባ ካጠናቀቀ ክሬዲቱ ለምረቃ የሚያስፈልገውን ክሬዲት ነጥብ ይቆጠራል የኮርሱ ይዘት እና የሚጠይቀው የስራ መጠን በሁለተኛ ደረጃ ከሚሰጠው ኮርስ ጋር ተመጣጣኝ ከሆነ ። የተረጋገጠ ክሬዲት ለማግኘት ለነዚህ ኮርሶች ከዘጠነኛ ክፍል ያነሰ ክፍል ደረጃ ያላቸው ተማሪዎች እንደሌሎች ተማሪዎች ተመሳሳይ መስፈርት ማሞላት አለባቸው።

በማንኛውም የሁለተኛ ክሬዲት የሚያስገኝ በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የሚወሰድ ኮርስን ወላጅ ከተማሪው ትራንስክሪፕት እንዲወጣ ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ.ን መጠየቅ ይችላል እና ተማሪው የሁለተኛ ደረጃ ክሬዲት ሊዚያ ኮርስ አያገኝም። ወላጅ/ አሳዳጊ የዚህ ዓይነቱን ጥያቄ በሱፐር ኢንቴንደንቱ ባዘጋጀው አቀራረብ እና በተወሰነው የማቅረቢያ መጨረሻ ቀን በፊት መቅረብ ይኖርበታል።

የክፍል መዘለል (አክሲዎን) ውሳኔዎች መካሄድ ያለበት በምርምር ላይ በተመሰረተ ወቅታዊ ምርጫ አሰራር ላይ ተመስርቶ ልዩ ስጦታ እኛ ችሎታ ቢሮ አማካኝነት እና IKEB-R በአሰራር ሥርዓቱ ደንብ በተገለጸው መሰረት መከናወን አለበት። እንዲሁም አንድ ተማሪን ክፍል ለመዘለል ልዩ ስጦታ እኛ ችሎታ (TAG) የመለየት ስራ አስፈላጊ ባይሆንም በተመሳሳይ መልኩ የልዩ ትምህርት ወይም የእንግሊዘኛ ቋንቋ(EL) አገልግሎቶች ምደባ ተማሪውን ለክፍል መዘለል (አክሲዎን) ከመታጨት አይገድበውም።

- የፀደቀው፤ ጁንዋሪ 9፣ 1997
- የተሻሻለው፤ ጁላይ 1፣ 2005
- የተሻሻለው፤ ጁን 9፣ 2011
- የተሻሻለው፤ ጁንዋሪ 22፣ 2015
- የተሻሻለው፤ ጁን 22፣ 2017

የሕግ ማጣቀሻ፤ የቨርጂኒያ ህግ 1950 እንደተሻሻለው § 22.1-78.
 8 VAC 20-131-50.
 8 VAC 20-131-90.
 22 VAC 40-180-10.

የቃላት መፍቻ፤ IGBB ልዩ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች ፕሮግራም
 IKE የአካዳሚ ለውጥ እና መድገም
 IKE-R አካዳሚ ለውጥ እና መድገም ደንቦች
 IKEB-R ክፍል መዘለል ደንቦች
 JO የተማሪ ሪከርድ ማህደር